

የክትባት መድኃኒቶች

ጤናማነትዎን ለማረጋገጥ ዛሬውኑ ይከተቡ

የክትባት መድኃኒቶች ከመታመም የሚጠብቁዎና በክትባት መልክ የሚሰጡ ናቸው


የክትባት መድኃኒት ለምን ያስፈልገኛል?

የናይትድ ስቴትስ ውስጥ፣ ሰዎችን ለከፋ ሕመም ይዳርጉ የነበሩ በርካታ በሽታዎች አሁን በመጥፋት ላይ ናቸው። ለዚህ አንዱ ምክንያት ደግሞ የክትባት መድኃኒቶችን መጠቀም ነው። የክትባት መድኃኒቶች ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል ያግዛሉ። የሚያስፈልግዎትን ክትባት ሲከተቡ፣ ራስዎንም ሆነ ቤተሰቦቹንም ለሕመም ከመጋለጥ ይከላከላሉ።

የክትባት መድኃኒቶች ስራ የሚሰሩት እንዴት ነው?

የክትባት መድኃኒት የሚሰራው ለበሽታ መንስኤ ከሚሆነው ቫይረስ (ጄርም እየተባለም ይጠራል) ነው። የክትባት መድኃኒቱን ለመስራት የሚያገለግለው ጄርም ወይ “የሞተ” ወይም የደከመ ነው። ለሕመም አያጋልጥዎትም፤ እንዲያውም፣ ሰውነትዎ ጄርሞችንና የሚያስከትሏቸውን በሽታዎች እንዲዋጋ ያግዙታል።

የክትባት መድኃኒት የሚያስፈልገው ለማን ነው?



የጎንዮሽ ውጤቶች አሉትን?

አንዳንድ ሰዎች ክትባት ከወሰዱ በኋላ መጠነኛ የጎንዮሽ ውጤት ይኖራቸዋል። እነዚህም ምልክቶች በአንድ ወይ በሁለት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ።

አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ክትባት ከወሰዱ በኋላ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ከባድ የጎንዮሽ ውጤቶች ይኖራቸዋል። አብዛኛውን ጊዜ፣ እነዚህ ችግሮች ከክትባት በኋላ ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ለጥቂት ሰዓታት የሚከሰቱ ናቸው።



ሕመም/መቅለት

መጠነኛ የቆዳ ሽፍታ

መጠነኛ ትኩሳት

ለመተንፈስ መቸገር

ብሽታ መሰማት

የቆዳ ሽፍታ/ማሳከክ

የጉሮሮ ማበጥ

የሚያስፈልገኝ ክትባት ምንድን ነው?

በሌላናው ጎን የሚታየው ሰንጠረዥ ለአዋቂዎችና ለልጆች የሚያስፈልጉ ክትባቶችን የሚያሳይ ነው። በልጅነታቸው የሚያስፈልጓቸውን ክትባቶች በሙሉ ያልወሰዱ አዋቂዎች ተጨማሪ ክትባት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። የሚያስፈልግዎት ክትባት የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ከዶክተርዎ ጋር ይነጋገሩ።

ለተጨማሪ መረጃ፣ ይህን ድረ ገጽ ይጎብኙ፣ www.vaccines.gov

የዶክተሪ ስም፡ _____

የዶክተሪ ስልክ ቁጥር፡ _____

ጤናማነትዎን ለመጠበቅ ክትባትዎን ይውሰዱ።

ቼክ አፕ ለማድረግና ማንኛውንም አስፈላጊ ክትባት ለማግኘት ዶክተርዎን ያነጋግሩ።

ከታች ምልክት የተደረገባቸው ክትባቶች የሚያስፈልጉት፡ _____

(ስም)

(ዕድሜ)

ቀጣዩ የምርመራዎ ቀን፡ _____ (am/pm)

(ቀን)

(ሰዓት)

(የትውልድ ዘመን)

ስሙ ማን ይባላል?	ለማን ያስፈልጋል?			ክትባቱ የሚከለካቸው በሽታዎች ምንድን ናቸው?	በሽታው ምን ችግር ያስከትላል?
	ልጆች* ብቻ	ልጆችና አዋቂዎች	አዋቂዎች ብቻ		
<input type="checkbox"/> DTaP ወይም Td/Tdap		X		ዲፍቴሪያ ቴታነስ ፔርቶሲስ	ትኩሳት፣ የጉሮሮ ቁስለትና፣ ድካም መሰማት፤ የልብ እና የነርቭ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል ትኩሳት፣ የአንገት መገተር፣ ለመዋዋ መቸገር፤ መተንፈስ መቸገርን ሊያስከትል ይችላል ከባድ ሳል፣ ንፍቀ፣ የህጻኑ የእስትንፋስ መቆራረጥ፤ የሳምባ ኢንፌክሽንን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> Flu		X		ጉንፋን	ትኩሳት፣ የጉሮሮ ጉስለት፣ ሳል፣ የጡንቻ ህመም፤ የሳምባ ኢንፌክሽንን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> HepA		X		ሔፓታይቲስ ኤ	የድካም ስሜት መሰማት፣ ቢጫ አኖች እና ቆዳ፤ የጉበት፣ ኩላሊት፣ እና የደም በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> HepB		X		ሔፓታይቲስ ቢ	ድካም መሰማት፣ ቢጫ አይኖች እና ቆዳ፤ የጉበት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> Hib		X		ሄሞፊሊስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ	የሳምባ እና በአንገልና ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ ያለው ሽፋን ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> HPV		X		ሂውማን ፓፒሎማቫይሪስ	ድንገተኛ ትኩሳት እና የአንገት መገተር፤ በአንገልና ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ ያለው ሽፋን ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> IPV	X			ፖሊዮ	ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ ንፍቀ፣ ሳል፣ እና ርዝ አይን፤ የሳምባ ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> MenACWY ወይም MenB		X		የማጅራት ገትር በሽታ	ትኩሳት፣ የራስ ህመም፣ እና ምራቅ የሚያመነጨ እጢዎች እብጠት፤ በአንገልና ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ ያለው ሽፋን ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> MMR		X		ኩፍኝ	ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ ንፍቀና ሳል
				ጆሮ ደግፍ	ትኩሳት፣ ራስ ምታትና ምራቅ የሚያመነጨው የአፍ ክፍል ማበጥ
				ሩቤላ	ትኩሳት፣ የዕዜ እብጠትና ሽፍታ
<input type="checkbox"/> PCV13 ወይም PPSV23		X		ኒሞኮካል በሽታ	የሳምባ ኢንፌክሽን፤ የደም ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል
<input type="checkbox"/> RV1 ወይም RV5		X		ሮታቫይሪስ	ትኩሳት፣ ትውከትና ተቅማጥ
<input type="checkbox"/> Varicella	X			ሽፍታ	ትኩሳት እና የሚያሳክኩ ሽፍታዎች
<input type="checkbox"/> Zoster			X	ቆዳ ላይ የሚወጣ ጠቃጠቆ	ሕመም ያለው ሽፍታና መግል

* ዕድሜያቸው ከ0 እስከ 18 ዓመት የሆናቸው ልጆች

የራስዎንና ቤተሰብዎን ጤና ይጠብቁ። ክትባትዎን ይውሰዱ።